
የብልፅግና ፓርቲ ድብብቆሽ

ወደ ብልፅግና ፓርቲ የተቀላቀለ ወይስ ራሱን ያገለለ ተጠቀመ?

ብልፅግና ፓርቲ የመሰረቱት 3ቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች እና 5ቱ አጋር ድርጅቶች ህልውናቸው ስለሚያበቃ በያንዳንዱ ክልል የሚኖረው ገዢ ፓርቲ ኢህአዴግ ወይም አጋር ድርጅት ሳይሆን የብልፅግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ነው።

ይህም የኢትዮጵያ ብልፅግና ፓርቲ በነዚህ ክልሎች የኢህአዴግ እህት እና አጋር ድርጅቶች ሃላፊነት በመረከብ ክልሎችን ይመራል ማለት ነው። የዚህ ፓርቲ ድምፅ አሰጣጥ ኦሮሚያ 34% ኣማራ 28%፣ ደቡብ 12%፣ ሱማሌ 6.6%፣ አፋር 5%፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ 3%፣ ጋምቤላ 3%፣ ሐረሪ 3% አላቸው። ስለዚህ የአገር ጉዳይ ይሁን የክልል ጉዳይ ተነስቶ መግባባት ካልተደረሰ በዚህ ድምፅ አሰጣጥ መሰረት በአብላጫ ድምፅ ይወሰናል።

በእርግጥ ባለፉት 27 ዓመታት በኢህአዴግ የስልጣን ዘመን ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆን ዕድሉ ለአራቱ የኢህአዴግ እህት ድርጅቶች ብቻ እያንዳንዳቸው 25% ዕድል የተሰጠ ሲሆን አጋር ድርጅቶች ግን ጠ/ሚኒስትር የመሆን ዕድላቸው 0% ነበር ማለት ይቻላል። የኢህአዴግ እህት ድርጅቶችም የኢህአዴግ አጋር ድርጅቶችም በሙሉ የራሳቸው ጉዳይ በራሳቸው የመወሰን፣ ክልላቸው የመምራት ዕድለት ግን ሙሉ በሙሉ ወይም 100% የየራሳቸው ነበር።

ከዚህ ነባራዊ ሁኔታ በመነሳት 5ቱ የኢህአዴግ አጋር ድርጅቶች፣ ባለፉት 27 ዓመታት ከኛ ጠ/ሚ የመሆን ዕድሉ ዜሮ ነበር ስለዚህ በጣም ተበድለናል፣ እንደ ዜጎች

አልተቆጠርንም፣ አሁን በብልፅግና ፓርቲ ጠ/ሚ የመሆን ዕድል ከ3% እስከ 6.6% በመሆኑ ወደ ብልፅግና ፓርቲ እንዋህዳለን በማለት ተቀላቀሉ።

ታዲያ አሁን ተጠቀሙ ወይስ ተጎዱ?

መልሱ በሬሆይ ሳሩን እንጂ ገደሉን ሳታይ እንደሚባለው እስከ 6.6% የጠ/ሚነት ዕድል ለማግኘት ከ93.4% በላይ ራሳቸው በራሳቸው የመወሰን ዕድል አጡ እንጂ ምንም ጥቅም አላገኙም። የያንዳንዱ ክልል ጥቅም እና ጉዳት ሲታይ፡-

- ሶማሌ ክልል በኢህአዴግ ጊዜ ጠ/ሚ የመሆን ዕድሉ 0% ሲሆን ራስን በራስ የመወሰን ዕድል ግን 100% ነበረው። ወደ ብልፅግና ፓርቲ ከተቀላቀለ ግን ጠ/ሚ የመሆንም ክልሉ ራሱን በራሱ የመምራትም ዕድል ያለው 6.6% ብቻ ነው። ከዚህ መረዳት የሚቻለው የሶማሌ ክልል በሶዴፓ መሪነት 6.6% የጠ/ሚ ነት ዕድል ለማግኘት ብሎ 93.4% ክልሉን የመምራት ዕድል አጣ።
- አፋር ክልል በኢህአዴግ ጊዜ ጠ/ሚ የመሆን ዕድሉ 0% ሲሆን ራስን በራስ የመወሰን ዕድል ግን 100% የነበረው። ወደ ብልፅግና ፓርቲ ከተቀላቀለ ግን ጠ/ሚ የመሆንም ክልሉ ራሱን በራሱ የመምራትም ዕድል ያለው 5% ብቻ ነው። ከዚህ መረዳት የሚቻለው የአፋር ክልል በአብዴፓ መሪነት 5% የጠ/ሚ ነት ዕድል ለማግኘት ብሎ 95% ክልሉን የመምራት ዕድል አጣ።
- ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ጋምቤላ፣ እና ሐረሪ ክልሎች በኢህአዴግ ጊዜ ጠ/ሚ የመሆን ዕድላቸው 0% ሲሆን ራስን በራስ የመወሰን ዕድል ግን 100% ነበራቸው። ወደ ብልፅግና ፓርቲ ከተቀላቀሉ ግን ጠ/ሚ የመሆንም ክልሉ ራስን በራስ የመምራትም ዕድል እያንዳንዳቸው 3% ብቻ አላቸው። ከዚህ መረዳት የሚቻለው የክልሉ አመራር 3% የጠ/ሚ ነት ዕድል ለማግኘት ብሎ 97% ክልሉን የመምራት ዕድል አጣ።
- ደቡብ ክልል በኢህአዴግ ጊዜ ጠ/ሚ የመሆን ዕድሉ 25% ሲሆን ራስን በራስ የመወሰን ዕድል ግን 100% ነበረው። ወደ ብልፅግና ፓርቲ ከተቀላቀለ ግን ጠ/ሚ

የመሆንም ክልሉ ራሱን በራሱ የመምራትም ዕድል ያለው 12% ብቻ ነው። ከዚህ መረዳት የሚቻለው የክልሉ አመራር በዚህ አሳፋሪ ውሳኔው 13% የጠ/ሚ ነት ዕድል ሲያጣ በተጨማሪ 88% ክልሉን የመምራት ዕድል አጣ። ደቡብ ከብልፅግና ፓርቲ ያገኘው ምንም ጥቅም የለም ሙሉ በሙሉ ጉዳት ብቻ ነው። ይህ ለፅድቅ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ሊሆን አይችልም።

- አማራ ክልል በኢህአዴግ ጊዜ ጠ/ሚ የመሆን ዕድሉ 25% ሲሆን ራስን በራስ የመወሰን ዕድል ግን 100% ነበረው። ወደ ብልፅግና ፓርቲ ከተቀላቀለ ግን ጠ/ሚ የመሆንም ክልሉ ራሱን በራሱ የመምራትም ዕድል ያለው 28% ብቻ ነው። ከዚህ መረዳት የሚቻለው የክልሉ አመራር 28% የጠ/ሚ ነት ዕድል ለማግኘት /የነበረውን ዕድል በ3% ለማሳደግ/ ብሎ 72% ክልሉን የመምራት ዕድል አጣ።
- ኦሮሚያ ክልል በኢህአዴግ ጊዜ ጠ/ሚ የመሆን ዕድሉ 25% ሲሆን ራስን በራስ የመወሰን ዕድል ግን 100% ነበረው። ወደ ብልፅግና ፓርቲ ከተቀላቀለ ግን ጠ/ሚ የመሆንም ክልሉ ራሱን በራሱ የመምራትም ዕድል ያለው 34% ብቻ ነው። ከዚህ መረዳት የሚቻለው የክልሉ አመራር 34% የጠ/ሚ ነት ዕድል ለማግኘት /የነበረውን ዕድል በ9% ለማሳደግ/ ብሎ 66% ክልሉን የመምራት ዕድል አጣ።
- ትግራይ ክልል በኢህአዴግ ጊዜ ጠ/ሚ የመሆን ዕድሉ 25% ሲሆን ራስን በራስ የመወሰን ዕድል ግን 100% ነበረው። ከብልፅግና ፓርቲ ራሱን በማግለሉ ግን ጠ/ሚ የመሆንም ዕድሉ 0% ሲሆን ክልሉ ራሱን በራሱ የመምራትም ዕድል ያለው ግን 100% ይሆናል። ከዚህ መረዳት የሚቻለው የክልሉ አመራር 25% የጠ/ሚ ነት ዕድል በማጣት /መስዋኝት በመክፈል/ የነበረውን የራሱን ክልል በራሱ የማስተዳደር ዕድል 100% እንዲሆን አድርጓል።

ብልፅግና ፓርቲ የተቀላቀሉ ወይስ ራሳቸውን ያገለሉ ተጠቀሙ?

ወደ ብልፅግና ፓርቲ ከተቀላቀሉትስ፣ የተጠቀመ የቱ ክልል ነው? የተጎዳስ የቱ ክልል ነው?

ለነገሩ ይህን ስሌት ማስላት የማይችል ተስፋኛ የአጋር ድርጅት አመራር የጠ/ሚነት ፅድል ቢሰጣቸውም በምንም ተአምር ጠ/ሚ ሊሆኑ አይችሉም ምክንያቱ በብልፅግና ፓርቲ የተሰጣሰቡ ግለሰቦች ሁሉም ስልጣን ስለአሰጣሰባቸው፣ የኢትዮጵያ ጠ/ሚ የሚሁኑት በርካታ ድምፅ /34% እና 28% ያላቸው/ አሮሚያና አማራ በመስማማት እየተፈራረቁ ለዘልአለሙ ይይዙታል።

ስለዚህ አጋር ድርጅቶች ምንም እንኳ ከ3% እስከ 6.6% ፅድል ቢሰጣቸውም ይህ ፅድል አሸናፊ የሚሆንበት ፅድል 0% ነው። ስለዚህ በኢህአዴግ ጊዜ የነበራቸው የጠ/ሚ የመሆን ፅድል እና በብልፅግና ፓርቲ ያላቸው ጠ/ሚ የመሆን ፅድል በተጨማሪም አንድ እና ያው ነው። ነገር ግን በኢህአዴግ ጊዜ የነበራቸው ራስን በራስ የማስተዳደር፣ የራስን ፅድል በራስ የመወሰን ስልጣናቸው ግን አሳልፈው ስለሚሰጡ አጋር ድርጅቶች በብልፅግና ፓርቲ አባል መሆናቸው ትልቅ ጉዳት እንጂ ቅንጣት ጥቅም የላቸውም።

የደኢህዴን ጉዳይ ከሁሉም የባሰ ጉዳት ነው። ምክንያቱ ጠቅላይ ሚኒስትርነት የመሆን ፅድሉ በ13% ሲያጣ ክልሉን ራሱ በራሱ የማስተዳደር ፅድሉም ቢሆን በ88% ቀንሰዋል። ስለዚህ ሌሎች ክልሎች አንዱን ፅድል ለማግኘት ለላውን ፅድል ሲያጡ ደቡቦች ግን በሁሉም ፅድሎች ተጎጂዎች ሆኖዋል።

በአንጻሩ ህወሓት ራሱ ከብልፅግና ፓርቲ በማግለሉ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ፅድል ቢያጣም የትግራይ ክልል ህዝብ ለ17 ዓመታት ታግሎ፣ ከባድ መስዋእትነት ከፍሎ ያመጣውን ራሱን በራሱ የመወሰን፣ ክልሉን የመምራት፣ ባህሉን የማሳደግ፣ በቋንቋው የመጠቀም የመዳኘት፣ ክልሉን በራሱ ዓቅም የማሳደግ እና የማልማት መብት ግን ሙሉ በሙሉ አስጠብቋል። ታዲያ ከዚህ ለውጥ ተጠቃሚው ማን ነው ተጎጂውስ ማን ነው?

ህዳሴ ኢትዮጵያ

ሕዳር 23፣ 2012 ዓ.ም.

አስተያየት ያለው hidaseethiopia@yahoo.com ወይም hidaseethiopiaa@gmail.com ማድረስ ይቻላል